

Novavax COVID-19 ክትባት፡- ምን ማወቅ እንዳለብዎት



የ Novavax ክትባት ምንድነው?

በ Food and Drug Administration (FDA፣ ምግብ እና መድሃኒት አስተዳደር) የተፈቀደው አዲሱ የ COVID-19 ክትባት Novavax፣ በአሁኑ ጊዜ በአሜሪካ ውስጥ ከሚገኙት ሌሎች የ COVID-19 ክትባቶች የተለየ ነው። Novavax እንደ HPV፣ ሄፓታይቲስ ቢ እና ጉንፋን ባሉ በስፋት ጥቅም ላይ በሚውሉ ሌሎች ክትባቶች ውስጥ ለረጅም ጊዜ ጥቅም ላይ የዋለ ቴክኖሎጂን የሚጠቀም የፕሮቲን ንዑስ ክትባት ነው። Novavax በ 21 ቀናት ልዩነት የሚሰጥ ባለ ሁለት ዶዝ ተከታታይ ክትባት ሲሆን፣ ዕድሜያቸው 12 ዓመት እና ከዚያ በላይ ለሆኑ ይገኛል።

Novavax ባህላዊ የፕሮቲን ንዑስ ክፍል ክትባት ነው።

እያንዳንዱ የተፈቀዱ ክትባቶች የሰውነታችንን በሽታ የመከላከል ስርዓት የ COVID-19 ቫይረስን ለይቶ እንዲያውቅ እና እንዲያጠቃ ለመርዳት የሚሠሩ ቢሆንም፣ Novavax የቆየ፣ የበለጠ የታወቀ የክትባት ቴክኖሎጂን ይጠቀማል።

- የፕሮቲን ንዑስ ክፍል የ COVID-19 ክትባቶች COVID-19 ን የሚያስከትሉ የቫይረሱ ቁርጥራጮችን (ፕሮቲን) ይይዛሉ።
- በተጨማሪም የሰውነት በሽታ የመከላከል ስርዓት ለቫይረሱ ምላሽ እንዲሰጥ እና ለወደፊቱ እርስዎን እንዲከላከል ለመርዳት ከታወቁ ቅባቶች እና ስኳሮች ጋር ተጨማሪ ንጥረ ነገሮችን ይይዛሉ።
- mRNA የላቸውም



የ Novavax የጎንዮሽ ጉዳቶች በጣም አናሳ መሆናቸው ተረጋግጠዋል።

የ Novavax ጊዜያዊ የጎንዮሽ ጉዳቶች በሌሎች የ COVID-19 ክትባቶች ላይ ከታዩት የጎንዮሽ ጉዳቶች የተለዩ አይደሉም። ህመም/መጠጠር፣ መርፌ በተወጋ ቦታ ላይ መቅላት እና ማበጥ፣ እንዲሁም ድካም፣ የጡንቻ ህመም፣ ራስ ምታት፣ የመግጠሚያ ህመም፣ ማቅለሽለሽ/ማስታወክ እና ትኩሳት። የፕሮቲን ንዑስ ክፍል የ COVID-19 ክትባቶች COVID-19 ን ወይም ሌሎች በሽታዎችን ሊያስከትሉ አይችሉም።

መረጃው ምን ያሳያል?

በ 2021 ፀደይ ላይ የተካሄዱ ከሊኒካዊ የሙከራ ጥናቶች እንደሚያሳዩት የ Novavax ክትባት የ COVID-19 ኢንፌክሽኖች በማቆም 90% ውጤታማ እንዲሁም ከ COVID-19 ጋር የተዛመዱ ሞቶችን በመከላከል 100% ውጤታማ መሆኑን አሳይቷል።

ክትባቱ በመካሄድ ላይ ባሉ ሙከራዎች መሰረት BA.5 ን ጨምሮ በሁሉም የ COVID-19 ልውጦች ላይ ሰፊ የበሽታ መከላከያ ምላሽን እንደፈጠረ ተነግሯል። እንደ Novavax ያሉ የንዑስ ክፍል ክትባቶች ምንም አይነት በህይወት ያለን ቫይረስ አይጠቀሙም እናም ጂኖቻችንን ሊለውጡ ወይም ሊከኩ አይችሉም። እንዲሁም Novavax፡-



- ከ 2021 ጀምሮ ካናዳን ጨምሮ በሌሎች በርካታ አገሮች ውጤታማ በሆነ መንገድ ጥቅም ላይ እንደዋለ
- አለርጂን የሚቀስቅሱ ሌሎች ክትባቶች ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውሉ ንጥረ ነገሮችን እንዳልያዘ
- እንደ ጉንፋን፣ HPV፣ ሄፓታይቲስ ቢ እና ሺንግልስ ባሉ ታዋቂ ክትባቶች ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውል ተመሳሳይ ቴክኖሎጂን እንደሚጠቀም አውቀናል

Novavax በ FDA የ Emergency Use Authorization (EUA, አደጋ ጊዜ አጠቃቀም ፍቃድ) ሂደት ውስጥ አልፏል እናም በተለይ ከ mRNA ክትባቶች ውጭ የሆነ አማራጭ ለሚፈልጉ ትክክለኛ አማራጭ ነው።

ለወደፊቱ ለሌሎች የሰዎች ቡድኖች ተጨማሪ መጠን ሊመከር ይችላል።

ክትባት አሁንም ምርጡ አማራጭ ነው።

COVID-19 እንደቀጠለ፣ ተጨማሪ የክትባት አማራጮች ተገኝተዋል። የተከተቡ የተሻሉ እንደሆኑ ማስታወስ ጠቃሚ ነው። የክትባት ብራንድ ምንም ይሁን ምን ክትባቱ ከ COVID-19 እና ከሚያስከትላቸው መዘዞች ለመጠበቅ የእርስዎ ምርጥ መከላከያ ነው። የትኛው አማራጭ ለእርስዎ እንደሚሻል ለማወቅ ከአቅራቢዎ ጋር ይነጋገሩ።